



ጋዜጣዊ መግለጫ

PSC ለPepco እስከ 2023 ዓ.ም ድረስ የ\$108.6 ሚሊዮን ጭማሪ እንዲያደርግ በመፍቀድ የሰጠው ትእዛዝ ለተመን ከፋዮች አስደንጋጭና ጎጂ ነው

ሰኔ 4, 2021 ዓ.ም

ዋሽንግተን ዲሲ -- ቀደም ብሎ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ላይ የ የ DC የህዝብ አገልግሎት ኮሚሽን (PSC) የPepcoን በማከፋፈያ ተመኖች ላይ የ\$108.6 ሚሊዮን ጭማሪ ማድረግ እና የPepcoን ይህን ጭማሪ ከአንድ በላይ አመት እቅዶች ስር ተግባራዊ የማድረግ ጥያቄ ፈቅዷል። PSC ይህን ፍቃድ የሰጠው በጉዳዩ ላይ ንቁ ተሳታፊ የሆነ ወገን ማለትም - OPC፣ የፌዴራል መንግስት፣ የዲስትሪክቱ አስተዳደር፣ የዋሽንግተን ሜትሮፖሊታን የአፓርታማና ቢሮ ህንጻ ማህበርና ዩኒቨርሲቲ- እና በመቶዎች የሚቆጠሩ የማህበረሰብ አባላት በተቃወሙበት ሁኔታ ነው።

የህዝብ ምክር ቤት አባል የሆኑት Sandra Mattavous-Frye “የPSC እርምጃ ያልተለመደና የሚያስቆጣ ነው።” ሲሉ ተናግረዋል። “ኮሚሽኑ ከዚህ በፊት በፍጹም Pepco የጠየቀውን 80% የሚፈቅድ ከ\$100 ሚሊዮን በላይ የተመን ጥያቄ ፈቅዶ አያውቅም። PSC በዛሬው ዕለት የፈቀዳቸው ተመኖች ከመጠን ያለፉና በሰነድ መረጃ ያልተደገፉ ከመሆኑም በተጨማሪ የPepco ሽማግሌት በCOVID-19 ወረርሽኝ መከሰት የተነሳ ያጋጠማቸው የገንዘብ ችግር በቀጠለበት በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ መደረግ ያልነበረበት ነው። ፍቃዱ በጥቅሉ ሲታይ PSC የተጠቃሚዎችን ችግሮች ከግምት ውስጥ አለማስገባቱን ወይም ተመን ከፋዮች በአሁኑ ወቅት እያጋጠማቸው ላለው ችግር መፍትሄ ያልሰጠ መሆኑን ያሳያል።”

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል “ለሶስት አመት ከአንድ አመት በላይ የተመን ፕሮግራሙ የተሰጠው ፍቃድ ጉዳቱን ያባብሰዋል።” በማለት አክለዋል። “ከአንድ አመት በላይ የተመን እቅድን የሚደግፍ ምንም የሰነድ ማስረጃ የሌለ ከመሆኑም በተጨማሪ የPSC ፍቃድ ኩባንያውን እና

ባለአክሲዮኖቹን በሽማግሌት ኪሳራ ለመጠበቅ ታስቦ በቀረበው ፕሮፖዛል ላይ ተመስርቶ የዲስትሪቪዥን ነዋሪዎች Pepcoን በገንዘብ እንዲደግፉ ለማድረግ የታሰበ ይመስላል።”

የአገልግሎት ተቆጣጣሪ እንደመሆኑ የPSC ውሳኔዎች ከህጉ ጋር የሚጣጣሙ፣ ምክንያታዊና በመዝገብ ማስረጃ ላይ የተመሰረቱ መሆን አለባቸው። በኮሚሽኑ ስብሰባ ላይ በቀረበው ገለጻ ላይ ተመስርቶ OPC የPSC ትእዛዝ እነዚህን ደረጃዎች አያሟላም የሚል ጥብቅ ስጋት አለው።

በቀዳሚው የክርክሩ ዙር ላይ OPC የተመን ከፋዮች ተገቢ አሰራር ማግኘታቸውን እና ኮሚሽኑ ውሳኔው መሰረት ያደረገበት በአግባቡ የተዘጋጀ የሰነድ መዝገብ ያለው መሆኑን ለማረጋገጥ በጥብቅ ተከራክሯል። OPC እነዚህን ጥረቶችን በጉዳዩ ላይ በቀጣይ በሚካሄደው ዙር ላይ ይቀጥላል። ትእዛዙ በሚወጣበት ወቅት OPC ከህጉ ጋር የማይጣጣም፣ ምክንያታዊ ያልሆነ እና በሰነድ ማስረጃ ላይ ያልተመሰረተ የውሳኔው የትኛውም ክፍል ካለ በይፋ ለማሳወቅና ውሳኔው በድጋሚ እንዲጤን ማመልከቻ የሚቀርብበትን ሁኔታ ለማረጋገጥ ውሳኔውን በጥንቃቄ ይመረምረዋል።

“የPepco ሽማግሌት ከኩባንያው እና ከኮሚሽኑ የሽማግሌትን ጥቅሞች ያለገናዘበ ውሳኔ የተሻለ ነገር ይገባቸዋል።” ሲሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል በመናገር “OPC ከተጠቃሚዎች ወገን የቆመው ለዚህ ነው” ሲሉ አጠቃለዋል።”

የሚዲያ ግንኙነት ባለሙያ:
ዶክሲ ማክኮይ/Doxie McCoy
የህዝብ መረጃ አፈሰር
dmccoy@opc-dc.gov